

# የመንገድ ትራፊክ ደንብ



ወደምንሄድበት ቦታ በአብሮነት እንድንደርስ የሚያደርጉ ደንቦች እና ሥነ-ምግባሮች

# የመንገድ ትራፊክ ደንቡን ይወቁ

የመንገድ ትራፊክ ደንቡ ለሁሉም ሰው የሚሆን የመረጃ ምንጭ ነው። በአግር ሲጓዙ፣ ብስክሌት ሲነዱ፣ መኪና ሲያሸከረክሩም ሆነ የሕዝብ ትራንስፖርት ሲጠቀሙ፣ በትራንስፖርት ሥርዓቱ ውስጥ ንቁ ሚና ተጫዋች ነዎት። ይህ ሥርዓት በደንብ እንዲሠራ እያንዳንዱ ሰው ደንቦቹን መከተል፣ ትኩረት መስጠት እንዲሁም ትዕግሥተኛ መሆን እና ትሕትና ማሳየት ይኖርበታል።

የመንገድ ትራፊክ ደንቡ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አምስት ዋና ዋና ክፍሎች ይዞ ተጠናቅቅል። በአንድነት እነዚህ ክፍሎች ሁሉም ሰው በከተማችን ውስጥ እንዴት መጓዝ እንዳለበት እንዲያውቅ ይረዳሉ። ይህ ሰነድ የሚደመደመው ጠቃሚ የሆኑ ስልክ ቁጥሮችን እና ድህረ-ገጾችን በያዘው የመረጃ ምንጭ ገጽ ይሆናል።

- የትራፊክ ደንቦች..... 3
- ለአደጋ ተጋላጭነትን ይቀንሱ፤ ንቁ ይሁኑ..... 7
- አደጋን ይቀንሱ፤ በሚጠበቀው አግባብ ይንቀሳቀሱ..... 9
- ኃላፊነት ..... 13
- ሌሎች ሰዎችን አክብሩ..... 18
- የመረጃ ምንጮች..... 23

## ሁልጊዜ ለአግረኞች ቅድሚያ ሰጡ።



እርስ በእርስ ፋታ እንሰጣጥ፣ ትንሽ ተጨማሪ ትዕግሥት እናሳይ፣ ሁላችንም ወደ ሆነ ቦታ ደሳንነታችን እንደተጠበቀ ለመድረስ እየሞከርን መሆናችንንም እንዘንጋ። ብስክሌት የሚነዱ እና በእግር የሚጓዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ፣ በየጊዜውም የአዳዲስ ተማሪዎች፣ ጎብኚዎች፣ ሹፊሮች እና ተጓዦች ፍሰት በመኖሩ እና ብስክሌት መንዳት የሚጀምሩ አዳዲስ ሰዎች በመኖራቸው፣ እነዚህን የመንገድ ትራፊክ ደንቡ ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች ማስታወስ አስፈላጊ ነው።

**1. ፍጥነት ይቀንሱ።**

የሚጓዙበት ፍጥነት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ግጭት የመድረሱ እና ከባድ ጉዳት የማስከተሉ አደጋ ይጨምራል። ፍጥነት መቀነስ የሁሉንም ሰው ደሳንነት ስለሚጠብቅ እጅግ ጠቃሚ ነው።

**2. እራሰዎን በሌላ ሰው ጫማ ውስጥ አድርገው ይመልከቱ።**

በእነርሱ ቦታ ቢሆኑ ምን እንደሚሰማዎት ያሰቡ። ምናልባት ለከተማው አዲስ፣ አካባቢውንም ገና ጠንቅቀው ያላወቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባትም እርስዎ መንገድ ለማቋረጥ ከሚወስድብዎ ጊዜ የበለጠ ጊዜ ያስፈልጋቸው ይሆናል። ምናልባት ከተማው ውስጥ ሲያሸከረክሩ ወይም ብስክሌት ሲነዱ የመጀመሪያቸው በመሆኑ ፈርተው ሊሆን ይችላል። ለሰዎች ታጋሽ እና አሳቢ ይሁኑ።

**3. ይህ የሁላችንም የጋራ ጉዳይ ነው።**

ይህ ሁላችንም የሚነካ ጉዳይ ነው። ሁላችንም ወደ ሆነ ቦታ ደሳንነታችን እንደተጠበቀ ለመድረስ እየሞከርን ነው። ሁላችንም የግላችንን ድርሻ ከተወጣን ወደ ውጪው ዓለም መውጣት፣ ደሳንነታችንም ተጠብቆ በምችት ከእንድን ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ እንችላለን።

**እባክዎን። ስልክዎትን ያስቀምጡ።**

#ይገርማል በጣም አስቆኛል

**ከመታጠፊዎ ወይም የመኪናዎን በር ከመክፈትዎ በፊት፣ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን ይመልከቱ።**

# የትራፊክ ደንቦች

## መኪና የሚያሸከርክሩ ሰዎች



- ቀይ መብራቶች ሲበሩ እና ቁም የሚሉ የትራፊክ ምልክቶች ሲመለከቱ **ማቆም** አለባቸው።
- በእግረኛ ማቋረጫ መንገዶች ላይ ለሚገኙ ሰዎች **ቅድሚያ መስጠት** አለባቸው።
- በብስክሌት መጋለቢያ መንገዶች ላይ **መኪና ማሸከርከር፣ አቁም መሄድ ወይም ማቆም** የለባቸውም። ይህ ደንብ በትእዛዝ የጉዞ አገልግሎት የሚሰጡ አሽከሪካሪዎችንም ያካትታል።
- የመኪና በር ከመክፈታቸው በፊት **ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች መኖራቸውን መመልከት** ያለባቸው ሲሆን፣ **ተሳፋሪዎችም** የመኪና በር ከመክፈታቸው በፊት ይህን ማድረግ አለባቸው።
- የእግረኛ ማቋረጫ መንገዶች እና የብስክሌት መንገድ ክፍሉ **ባዶ ቢሆኑም እንኳ እንዲህን ቦታዎች ሳያልፉ መቆም** አለባቸው።
- ወደ ቀኝ ሲታጠፉ ወይም መኪናውን ሲያቆሙ፣ በቀጥታ አቅጣጫ ብስክሌት እየነዱ ላሉ ሰዎች **ቅድሚያ መስጠት** አለባቸው።
- **የጽሑፍ መልዕክት በሰልጣቸው እየጻፉ ማሸከርከር ፈጽሞ** የለባቸውም፤ ይህ ድርጊት ሕገ-ወጥ እና ለሞት የሚዳርግ ድርጊት ነው!
- በእግረኛ ማቋረጫ መንገድ እንዲቆም የተደረገ ሌላ ተሽከርካሪን አልፈው መሄድ **ፈጽሞ** የለባቸውም።
- ብስክሌት ከሚነዱ፣ በእግር ከሚጓዙ እንዲሁም ለአደጋ ተጋላጭ ከሆኑ ሌሎች የመንገድ ተጠቃሚዎች **ቢያንስ 4 ፊት** ርቀው ማሸከርከር አለባቸው።
- የትራፊክ ሕጎችን የሚጥሱ ከሆነ የማስጠንቀቂያ ትኬት ሊሰጣቸው፣ የገንዘብ ቅጣትም ሊጣልባቸው ይችላል።
- የከተማ-አቀፍ የፍጥነት ወሰኑ ምልክት ካልተደረገበት በስተቀር 25 mph ነው። አብዛኞቹ የከተማው ጎዳናዎች የፍጥነት ወሰናቸው 20 mph ነው።

## ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች



- ቀይ መብራቶች ሲበሩ እና ቁም የሚሉ የትራፊክ ምልክቶች ሲመለከቱ **ማቆም** አለባቸው።
- በእግረኛ ማቋረጫ መንገዶች ላይ ለሚገኙ ሰዎች **ቅድሚያ መስጠት** አለባቸው።
- **የፊቱን ነጭ መብራቶች፣ የጎላውን ቀይ መብራቶች እና የኋላ አንጻባራቂዎችን** ከምሽት እስከ ንጋት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ መጠቀም አለባቸው።
- እንዳይነዱ ምልክት ካልተደረገ በስተቀር፣ ብስክሌት መንዳት ያለባቸው **ትራፊክ እየሄደ ባለበት አቅጣጫ** ነው።
- 16 ዓመት እና ከዚያ በታች ከሆኑ የራስ መከላከላይ ሄልሜት ማድረግ አለባቸው።



- የመኪና መንገድን በማንኛውም ቦታ፣ በማንኛውም ጊዜ እና በየትኛውም ጎዳና (ውስን ተደራሽነት ባላቸው የፍጥነት መንገዶች ላይ በስተቀር)፣ የብስክሌት መንገድ ቢኖርም እንኳን ሊጠቀሙ ይችላሉ።
- ካልተመላከተ በስተቀር የአውቶብስ መንገድን ሊጠቀሙ ይችላሉ።
- በታወቁ የንግድ ዲስትሪክቶች ውስጥ በእግረኛ መንገድ ላይ ብስክሌት መንዳት የለባቸውም።
- አቁም በሚለው መብራቶች ላይ ተሽከርካሪዎችን በቀኝ በኩል አልፈው ወደ መስቀለኛ መንገድ ፊት ሊመጡ ይችላሉ።
- ብስክሌት ሲነዱ፣ ጭንቅላት ላይ የሚሆን ማዳመጫ ወይም የጀሮ ማዳመጫ ማድረግ የለባቸውም።
- የትራፊክ ሕጎችን የሚጥሱ ከሆነ የማስጠንቀቂያ ትኬት ሊሰጣቸው፣ የገንዘብ ቅጣትም ሊጣልባቸው ይችላል።
- አጭር የጽሑፍ መልእክት እየጻፉ ብስክሌት መንዳት የለባቸውም። እዳቸውን በብስክሌቱ መሪ ላይ ዓይናቸውን ደግሞ በመንገድ ላይ ማድረግ ይኖርባቸዋል።
- ኢ-ብስክሌቶችን የሚነዱ ሰዎች መደበኛ ብስክሌቶችን የሚነዱ ሰዎች መከተል ያለባቸውን ሕግጋቶች እና ደንቦች ሁሉ መከተል አለባቸው። ኢ-ብስክሌቶችን የሚነዱ ሰዎች መደበኛ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ከሚከተሏቸው ደንቦች ውስጥ ማድረግ የሌለባቸው ብቸኛ ነገር፣ ኢ-ብስክሌቶችን በእግረኛ መንገዶች ላይ ፈጽሞ መንዳት የለባቸውም።

**በእግር የሚጓዙ ሰዎች**



- የትራፊክ ፍሰቱን ማስተዋል እና የመንገድ ማቋረጫ መንገድ በሚገኝበት ቦታ ላይ ማቋረጫ መንገድን መጠቀም፣ የእግረኛ ምልክቶችንም መጠበቅ አለባቸው።
- ለማቋረጥ በሚጠብቁ ጊዜ በእግረኛ መንገድ ላይ መሆን አለባቸው። በብስክሌት መንገድ ውስጥ መጠበቅ የለባቸውም።

**የሕዝብ ትራንስፖርት የሚጠቀሙ ሰዎች**



- የፌዴራል ሕግ በሚያስገድደው መሠረት ነፍስ ጡር፣ አዛውንት ወይም አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው ቅድሚያ የሚሰጥበት መቀመጫ ምልክት ያለበት መቀመጫ ላይ መቀመጥ ከፈለገ መቀመጫውን መልቀቅ አለባቸው።
- በአውቶብሱ የኋላ በር በኩል መውጣት በሚቻል ጊዜ በዚህ አቅጣጫ መውጣት አለባቸው።

# የአውቶብስ መንገዶች

የአውቶብስ መንገዶች አውቶብስ የሚወስዳቸው የጉዞ መስመሮች የበለጠ አስተማማኝ፣ የአውቶብስ ጉዞዎቹም ይበልጥ ፈጣን እንዲሆኑ ያደርጋሉ።

መኪና የሚያሸከረክሩ እና ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች በመስቀለኛ መንገድ ላይ እግረኞች ደኅንነታቸው ተጠብቆ ማቋረጥ እንዲችሉ ማቆሚያ መስመሩን ሳያልፉ ማቆም አለባቸው።

መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች በአውቶብስ መንገድ ላይ መኪና አቁሞ መሄድ፣ መጫን፣ ማቆም ወይም ወደ ቀኝ ለመታጠፍ ወይም ወደ ማሽከርከሪያ መንገድ ለመግባት ወይም ደግሞ ለመውጣት አልያም ደግሞ መኪና እንዲቆምባቸው ወደተመደቡ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ለመግባት ካልሆነ በስተቀር በአውቶብስ መንገድ ላይ ማሽከርከር የለባቸውም።

ለአውቶብሶች ቅድሚያ ከሰጡ በኋላ መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች ወደ መኪና ማቆሚያ ለመግባት ወይም ደግሞ ወደ ቀኝ ለመታጠፍ ወደ አውቶብስ መንገድ መግባት ይችላሉ።

ተሽከርካሪዎችን የሚያሸከረክሩ ወይም ከተሽከርካሪዎች የሚወጡ ሰዎች (በትእዛዝ የጉዞ አገልግሎት የሚሰጡትን ተሽከርካሪዎች ጨምሮ) ከማቆማቸው ወይም በር ከመክፈታቸው በፊት በእግር የሚጓዙ እና ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን መመልከት አለባቸው።

መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች በእግረኛ ማቋረጫ መንገድ ላይ ወይም በብስክሌት መንገድ ላይ ሞተር ሳያጠፉ ማቆም፣ ማቆም ወይም አቁሞ መሄድ ፈጽሞ የለባቸውም፤ ይህ ድርጊት አደገኛ እና ሕገ-ወጥ ድርጊት ነው።




በአውቶብስ መንገዶች ላይ የሚገኙ መኪና ማቆሚያ ቦታዎች በጊዜ የተወሰኑ ናቸው። መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች ከተመደበላቸው ጊዜያቶች ውጪ በእነዚህ ቦታዎች ላይ መኪና ማቆም የለባቸውም።

ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች እግረኞች ወደቆመ መኪና ለመሄድ ወይም ከቆመ መኪና ለመሻገር የብስክሌት መንገድን በሚጠቀሙበት ጊዜ ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።

# ወደ ግራ ለመታጠፍ የሚያስችሉ ሁለት ደረጃዎች


አዳዲስ የመንገድ ምልክቶች በጎዳናዎቻችን ላይ ይታያሉ። ወደ ግራ ለመታጠፍ የሚያስችሉት ሁለት ደረጃዎች ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች የተለዩ ሁለት ደረጃዎችን ተጠቅመው ወደ ግራ መታጠፍ እንዲችሉ ያደርጋሉ፤ ይህንንም ማድረግ በርካታ መንገዶችን አቋርጦ ከማሸከርከር በላይ ምቹ ነው።

**ወደ ግራ የማይዘሩ ብስክሌት አየነዱ ያሉ ሰዎች፡-** መብራቱ አረንጓዴ ሲሆን፣ ቀጥ ያለ መስመር ጠብቀው መስቀለኛ መንገዱን ነድተው ማለፍ አለባቸው።




**ደረጃ 2፡-** አረንጓዴ መብራቱን ጠብቀው፣ መስቀለኛ መንገዱን ቀጥባለ መስመር አልፏው ይሂዱ።

**መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች**  
መስመሩን ሳያልፉ መቆም አለባቸው። መብራቱ ወደ አረንጓዴ ሲቀየር፣ ፍጥነት ከመጨመራቸው በፊት ብስክሌት የሚነዱው ሰው እንዲያልፍ መጠበቅ አለባቸው።



**ደረጃ 1፡-** ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች አረንጓዴ መብራት ሲበራ፣ መስቀለኛ መንገዱን ማለፍ እና በተመደበው የብስክሌት መንገድ ክፍል ላይ ማቆም ይችላሉ።



# ለአደጋ ተጋላጭነትን ይቀንሱ፤ ንቁ ይሁኑ

## መኪና የምታሸከረክሩ ሰዎች



- በተለይ በምትታጠፉ ጊዜ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ከኋላ እየመጡ መሆን አለመሆናቸውን ተመልከቱ።
- የመኪናዎን በር ከመክፈትዎት በፊት፣ በብስክሌት እየመጡ ያሉ ሰዎች አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ በመስታዎትዎ እንዲሁም ሰውነትዎን በማዘር በመመልከት አረጋግጡ።
- የእግረኛ ምልክቱን አስተውሉ፣ ለእግረኞችም ቅድሚያ ሰጡ።
- ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች በቀኝ በኩል እንዲያልፉ ቦታ ሰጡ፤ የመንገዱን ጠርዝ በጣም ተጠግታችሁ አታሸከርክሩ።

## ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች



- ተለቅ ያሉ ተሸከርካሪዎች ለመታጠፍ ስፋ ያለ ቦታ እንደሚወስዱ፣ ሙሉ ለሙሉ ለመቆምም ብዙ ጊዜ እንደሚወስድባቸው፣ ብዙ ለሹፊሩ የማይታዩ ቦታዎችም እንዳሏቸው ተረዱ።  
**ለአውቶብሶች፣ ለጭነት መኪናዎች እንዲሁም ለሌሎች ትላልቅ ተሸከርካሪዎች በቂ ቦታ ለመስጠት፣ አልፏቸውም ላለመሄድ ሞክሩ።**
- ደኅንነታችሁ መሠረት የሚያደርገው በሁሉም የሰሜት ሕዋሶቻቸው ላይ ስለሆነ፣ ስልካችሁን ከመነካካት ተቆጠቡ።
- እግረኞች ሁሉም ቦታ ስለሚኖሩ፣ ለእነርሱ ለማቆም ተዘጋጁ።
- "በር ከሚከፈትበት ዞን" ውጪ ሆናችሁ እና ከቆሙ መኪናዎች ደግሞ ቢያንስ **3 ፊት** ያህል ርቀው ላይ ሆናችሁ ብስክሌቱን ንዱ፣ እየተከፈቱ ያሉ የመኪና በሮችንም ተጠንቀቁ።
- የትራፊክ መጨናነቅ በሚኖርበት ቦታ በቀኝ በኩል ተሸከርካሪዎችን በምታልፉ ጊዜ፣ ወደ እግረኛ ማቋረጫ መንገዱ ልትደርሱ ስትሉ **ፍጥነታችሁን ቀንሱ**። ሰዎች እየተሻገሩ ሊሆን ይችላል።
- ከአውቶብስ ጋር ግጭት እንዳይፈጠር፣ አውቶብሶች በአውቶብስ ማቆሚያዎች ላይ መድርስ አለመድረሳቸውን አስቀድማችሁ ተጠባብቁ። ከአውቶብስ የሚወጣ ሰው ልትገጩ ወይም እናንተ እራሳችሁ ከመንገዱ ጠርዝ ጋር ልትጣበቁ ስለምትችሉ አውቶብሶችን በቀኝ በኩል አልፎ ለመሄድ መሞከር የለባችሁም።



## በእግር የምትጓዙ ሰዎች



- መንገድ ስትሻገሩ ሰልካችሁን ማየት አቁማችሁ፣ ቀና ብላችሁ አካባቢያችሁን ተመልከቱ።
- ብስክሌቶች ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ በሚኖርባቸው ጊዜያቶች ላይ ከተሽከርካሪዎች ፍጥነት በላይ ሊጓዙ ስለሚችሉ፣ በእግረኛ መንገድ ላይ ከመውጣታችሁ በፊት ብስክሌት እየጋለቡ ያሉ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ።
- የጉዞ አገልግሎት በትእዛዝ ወደሚያቀርቡ ተሽከርካሪዎች ከመግባታችሁ በፊት ብስክሌት እየነዱ ያሉ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ።
- መንገድ ከመሻገራችሁ በፊት የሚታጠፉ ተሽከርካሪዎች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ።
- በተለይ መዚቃ እየሰማችሁ ወይም ሰልክ እያወራችሁ ከሆነ አካባቢያችሁን በንቃት ተመልከቱ።

## የሕዝብ ትራንስፖርት የምትጠቀሙ ሰዎች




- ከአውቶብስ ስትወርዱ እና መንገድ ስትሻገሩ፣ ተሽከርካሪዎችን እና ብስክሌቶችን እየነዱ ያሉ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ።

# የተለዩ የብስክሌት መንገዶች

የተለዩ የብስክሌት መንገዶች የብስክሌት መንገዶች እና የተከለሉ የብስክሌት መንገዶች ተብለው ም ይጠራሉ። እነዚህ መንገዶች የብስክሌት ትራፊኩን ከተሽከርካሪ ትራፊኩ ይለያሉ። የተለዩ የብስክሌት መንገዶች፣ መንገዶችን በሚያቋርጡባቸው ቦታዎች ላይ እና በአግረኛ ማቋረጫ መንገዶች ላይ ትኩረት ሰጥተው መንቀሳቀስ ይኖርብዎታል። አንዳንዶቹ የብስክሌት መንገዶች ባለ አንድ አቅጣጫ ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ ባለ ሁለት አቅጣጫ መንገዶች ናቸው። **ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች** በትክክለኛው አቅጣጫ መንገዶች አላባቸው። **በአግረኛ የሚጓዙ ሰዎች** በአግረኛ መንገዱ ውስጥ መቆየት ይኖርባቸዋል፤ በተለዩ የብስክሌት መንገዶች ላይ መራመድ የለባቸውም።



**ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች** መስቀለኛ መንገዱን በብስክሌት መንገዱ ውስጥ ሆነው ማለፍ አላባቸው። ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች የሚታጠፉ ተሽከርካሪዎች እና አግረኞች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ።

**መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች** ወደ ቀኝ ሲታጠፉ፣ ብስክሌት ለሚነዱ ሰዎች እና ለአግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።



**መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች** አግረኞች እና ብስክሌተኞች ደኅንነታቸው እንደተጠበቀ መስቀለኛ መንገዱን ማለፍ እንዲችሉ ማቆሚያ መስመሩ ጋር መቆም አለባቸው።

**በአግረኛ የሚጓዙ ሰዎች** መሻገር ያለባቸው የአግረኛ ምልክቱ እንዲሻገሩ ሲያመለክታቸው ነው።



**በአግረኛ የሚጓዙ ሰዎች** የተለዩ የብስክሌት መንገዱን ሲሻገሩ ብስክሌት እየገለቡ ያሉ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን መመልከት አለባቸው።

**ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች** ለአግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች የሚታጠፉ ተሽከርካሪዎች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ።



# የተሽከርካሪ በሮች አደገኛ ናቸው።


የተሽከርካሪ በሮች ብስክሌት በሚነዱ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። የሆነ ሰውን ሕይወት ሊያድን ስለሚችል፣ ሹፊርም ሆኑ ተሳፋሪ የመኪና በሮ ከመክፈትዎ በፊት አካባቢዎን ይመልከቱ።

መኪናዎችን፣ ገልግጫ መኪናዎችን፣ ታክሲዎችን ወይም ሌላ በር ያለውን ማንኛውም ዓይነት የሞተር ተሽከርካሪ እያሸከረክሩ ወይም ተሳፍረው እየሄዱ ያሉ ሰዎች የሚከተሉትን ነገሮች ማድረግ አለባቸው፡-


**1** የኋላ ማሳያ መስታዎቹን መመልከት አለባቸው።



**2** የጎን ማሳያ መስታዎቹን መመልከት አለባቸው።





**3** ከበሩ ርቆ ባለው እጅቸው በሩን መክፈት አለባቸው። የ“Dutch Reach (ከበሩ ርቆ ያለውን እጅ መጠቀም)” ሰውነትዎ እንዲዞር ስለሚያስገድደው፣ ከኋላቸው እየመጡ ያሉ መኪናዎች ወይም ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች የመኖር ያለመኖራቸውን ሁኔታ የመመልከት ልማድን እንዲያዳብሩ ያስገድዳቸዋል።



ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች "በር ከሚክፈትበት ዞን" ውጪ መንዳት አለባቸው።

ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች የብስክሌት መንገዶች ባላቸውም በሌላቸውም መንገዶች ላይ ከበሮች ለመራቅ፣ ከቆሙ መኪናዎች ቢያንስ 3 ፊት መራቅ አለባቸው።



# አደጋን ይቀንሱ፤ በሚጠበቀው አግባብ ይንቀሳቀሱ

ተሽከርካሪ ሲያሸከረክሩ፣ ብስክሌት ሲነዱ ወይም መንገድ ሲሻገሩ አደጋ ላይ የሚጥሉ እርምጃዎችን መውሰድ በዙርያዎ ያሉ ሰዎችን ይሳዳል። ሊያደርጉ ያስፈልጋቸውን እንቅስቃሴዎች ማሳወቅ እና በሚጠበቀው መልኩ መንቀሳቀስ የሁሉንም ሰው ደኅንነት እንደተጠበቀ ለማቆየት ይረዳል። ከሁሉም በላይ አስፈላጊው ነገር፡- መኪና የምታሸከረክሩ እና ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች፣ እባካችሁ በዝግታ አሸከርክሩ።

## መኪና የምታሸከረክሩ ሰዎች

- እንቅስቃሴዎቻችሁን ለሌሎች አሳውቁ፤ ፍሬቻዎቻችሁን ተጠቀሙ!
- ድንገተኛ እንቅስቃሴዎች ግጭት ሊያደርሱ ስለሚችሉ፣ ከመታጠፋችሁ ወይም መንገድ ከመቀየራችሁ በፊት በቂ ማሳወቂያ ሰጡ።
- ብስክሌት የሚነዱ ሰዎችን አልፈው በሚሄዱ ጊዜ፣ ከእነርሱ ቢያንስ **4 ፊት ያህል ርቀት** ጠብቁ።
- ብስክሌት እየነዱ ያሉ ማናቸውንም ሰዎች ደኅንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ አልፈው ከሄዱ በኋላ በቀኝ በኩል ወዳለው መንገድ ተመለሱ።
- መንገዱ ብስክሌት የሚነዱትን ሰዎች አልፎ ለመሄድ በጣም ጠባብ ከሆነ፣ ሌላ መንገድ መጠቀም ወይም ደኅንነትን ጠብቆ አልፎ ለመሄድ አመቺ እስኪሆን ድረስ መጠበቅ አለባችሁ።
- ወደ ግራ መታጠፊያ መንገድ በሌለው መስቀለኛ መንገድ ላይ ወደ ግራ ለመታጠፍ እየጠበቀ ያለን መኪና አልፎ ለመሄድ ብላችሁ **ብስክሌት መንገዱ ላይ ማሸከርከር አታሸከርክሩ።**

## ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች

- ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች እግሮቻች እና መኪና እያሸከረክሩ ያሉ ሰዎች ብስክሌቱን ወዴት እየጋለባችሁ እንደሆነ አስቀድመው መገመት እንዲችሉ፣ ብስክሌቱን መስመራችሁን ጠብቃችሁ ንዱ።
- ብስክሌቶች ላይ ያሉ ሌሎች ሰዎችን አልፋችሁ ስትሄዱ፣ ስትታጠፉ ወይም ፍጥነት ስትቀንሱ እንቅስቃሴዎቻችሁን ለሌሎች አሳውቁ። እጃችሁን፣ ድምጻችሁን ወይም የብስክሌታችሁን ቃጭል ተጠቀሙ።
- ብስክሌት የሚነዱ ሰዎችን በግራ በኩል እንጂ በቀኝ በኩል ማለፍ የለባችሁም።

## በእግር የምትጓዙ ሰዎች



- እራሳችሁን እንድትታዩ ማድረግ አለባችሁ፤ መንገዱን ከመሻገራችሁ በፊት ለአፍታ ቆሞ ብላችሁ መኪናዎችን እያሸከረከሩ እና ብስክሌቶችን እየነዱ ካሉ ሰዎች ጋር **ዓይን ለዓይን ተያዩ**።
- መስቀለኛ መንገዱን ስትሻገሩ፣ **መስመራችሁን ጠብቃችሁ** ተራመዱ።
- በጋራ መንገዶች ላይ **ቀኛችሁን ጠብቃችሁ** ተራመዱ።

## የሕዝብ ትራንስፖርት የምትጠቀሙ ሰዎች



- በአቅራቢያችሁ በሚገኝ የእግረኛ ማቋረጫ መንገድ መሻገር አለባችሁ።
- በአውቶብሱ ፊት ለፊት ፈጽሞ ማለፍ የለባችሁም፤ አውቶብሱ እስከሚያልፍ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ።
- በጥድፊያ ላይ ቢሆኑ እንኳን በእግር እየተጓዙ እና ብስክሌት እየነዱ ያሉ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን መመልከት እና መስቀለኛ መንገዶችን ከማቋረጣችሁ በፊት ነጽ እስከሚሆኑ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ።

# አውቶብሶች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ላይ ጥንቃቄ ያድርጉ

ሁሉም ሰው አውቶብሶች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አውቶብሶች በየጊዜው ሊቆሙ እንደሚችሉ መጠበቅ እና ደኅንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ እንዲሠሩ ለማድረግ ትልቅ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልጋቸውም ሊያውቁ ይገባል። ትኩረትን በመላበስ ለአውቶብሶች በቂ የመንቀሳቀሻ ቦታ ይሰጧቸው፣ በአካባቢው ሰዎች መኖር አለመኖራቸውንም ይመልከቱ!


**ብሰክሌት የሚነዱ** አንድ አውቶብሰን አልፈው ለመሄድ የሚያስቡ ሰዎች፣ የብሰክሌት መንገድን ይዘው በግራ በኩል አልፈው መሄድ ይኖርባቸዋል። ወደ አግረኛ ማቋረጫ መንገዱ እየገቡ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችንም መመልከት ይኖርባቸዋል።

**በአግር የሚጓዙ ሰዎች** መንገድ ከመሻገራቸው በፊት የአግረኛ ምልክቱ እንዲሻገሩ እስከሚያመለክታቸው ድረስ መጠበቅ አለባቸው።

**ብሰክሌት የሚነዱ ሰዎች** አውቶብሰን አልፈው ሲሄዱ ትኩረት ማድረግ፣ ወደ መጓጓዣ መንገዱም ተመልሶ ሊገባ እንደሚችል መጠበቅ አለባቸው።

**መኪና የሚያሸከሩ ሰዎች** አውቶብሱ ወደ መጓጓዣ መንገዱ ተመልሶ ለመግባት እንዲችል የሚያስችል በቂ ቦታ መተው አለባቸው። ወደ ተሸከርካሪ መንገዱ ሊገቡ የሚችሉ ብሰክሌት እየጋለቡ ያሉ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውንም መመልከት ይኖርባቸዋል።

**ብሰክሌት የሚነዱ ሰዎች** ለአውቶብሶች ብዙ ቦታ መስጠት አለባቸው። ብሰክሌት የምትነዱ ሰዎች በአውቶብሶቹ ቀኝ አጥብባችሁ ለማለፍ አትሞክሩ። እንዲሁ ጊዜ አልፎ ለመሄድ ከመሞከር ይልቅ ወደኋላ ቀረት ብሎ፣ አውቶብሶቹ ተመልሰው ወደ መጓጓዣ መንገዱ እንዲገቡ መፍቀድ የተሻለ ነው። በግራ በኩል እየመጡ ያሉ መኪናዎች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ።



# ትላልቅ የጭነት መኪናዎች ከሹፊር እይታ ውጪ የሆኑ ሰፋፊ ቦታዎች አሏቸው

ትላልቅ ተሽከርካሪዎችን የሚያሸከሩ ሰዎች ከመታጠፋቸው በፊት መስታዎቻቸውን እንዲመመልከት፣ ያዩትንም ነገር ለማረጋገጥ መስታዎቻቸውን በድጋሚ መመልከት አለባቸው።

ትላልቅ ተሽከርካሪዎችን የሚያሸከሩ ሰዎች ከተማው ውስጥ ወደ ቀኝ በሚታጠፉባቸው ጊዜያዎች ላይ ተጨማሪ ትኩረት መስጠት አለባቸው። ትላልቅ ተሽከርካሪዎችን የምታሸከሩ ሰዎች እሽከርካሪዎች ሲታጠፉ ብሰክሌት አየጋሎ፣ ያሉ ሰዎች እና አግረኞች መኖር አለመኖራቸውን ተመልክቱ።

የሹፊር እይታ እነሰተኛ የሆነበት ቦታ




ከሹፊር እይታ ውጪ የሆነ ቦታ

የሹፊር እይታ እነሰተኛ የሆነበት ቦታ

ከሹፊር እይታ ውጪ የሆነ ቦታ

በአገር የሚጓዙ ሰዎች ትላልቅ ተሽከርካሪዎች ሲታጠፉ ከመንገድ ጠርዝ ወደኋላ አንድ እርምጃ መውሰድ አለባቸው።

ከጭነት መኪናዎች እና ከትላልቅ ተሽከርካሪዎች ጎን ብሰክሌት ከመንደት ተቆጠቡ።



**መኪና የሚያሸከሩ ሰዎች**  
ትላልቅ የጭነት መኪናዎች ለማቆም ብዙ ጊዜ እንደሚያስፈልጋቸው ማወቅ አለባቸው። መኪና የምታሸከሩ ሰዎች በቂ ቦታ ከሌለ ቆርጦ ከጭነት መኪናዎቹ ፊት ለመግባት መሞከር የለባችሁም።

**ብሰክሌት የሚጓዙ ሰዎች** መጓጓዣ መንደን ሲወሰዱ ከሹፊር እይታ ውጪ የሆነውን የተሽከርካሪውን ኋለኛ ክፍል ማስተዋል አለባቸው። ብሰክሌት የምትጓዙ ሰዎች ተሽከርካሪውን የሚያሸከሩ ሰው ያየኛል ብሎ መጠበቅ የለባችሁም።



# ኃላፊነት

ደንቦቹን የመከተል እና ጥሩ አርአያ የመሆን ኃላፊነት አለብን። ይህ እናንተን ብቻ የሚመለከት አይደለም፤ የሁላችንም ጉዳይ ነው።

## መኪና የምታሸከረክሩ ሰዎች



- ተሸከርካሪዎች ከፍተኛ ጉዳት የማድረስ አቅም አላቸው። **ጥንቃቄ ማድረግ፣ ትኩረት መስጠት እና ፍጥነት መቀነስ አለባችሁ።**
- ከማቆሚያ መስመሩ ወይም ከብስክሌት መንገድ ክፍሉ ሳታልፉ **ማቆም አለባችሁ።** የእግረኛ ማቋረጫ መንገዱን ወይም የብስክሌት መንገድ ክፍሉን በመዘጋት ወደ ፈለጉበት ቦታ ለመድረስ የሚፈጀውን ጊዜ መቀነስ አትችሉም።
- **ቀይ መብራት በርቶ ወደ ቀኝ መታጠፍ** በሚፈቀድባቸው ጊዜያቶች ላይ ከፊታችሁ እና ከበስተቀኛችሁ ባለው የእግረኛ ማቋረጫ መንገድ ላይ የሚራመዱ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን ተመልከቱ። በሁለቱም የእግረኛ ማቋረጫ መንገዶች ላይ የሚራመድ ሰው ከሌለ ብቻ በዝግታ ታጠፉ።
- በመንገድ ላይ መሆን ሙሉ ትኩረታችሁን ይፈልጋል፤ ቀይ መብራት ላይ ብትሆኑም እንኳን ስልካችሁን አታንሱ።

## ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች



- ቀይ መብራቶችን መጣስ እና ቁም የሚሉ የትራፊክ ምልክቶችን ተመልክታችሁ ሳታቆሙ ማለፍ አደገኛ እና ሕገ-ወጥ ነው። አክብሮት ማሳየት አለባችሁ፤ ብስክሌቱን አቁማችሁ፤ እግራችሁንም ከብስክሌቱ በማውረድ መሬት ላይ እንዲሆን አድርጉ።
- መስቀለኛ መንገድ ላይ ለቆሙ፣ ሌሎች ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ትሑትና አሳዩ። **ተራችሁን ጠብቁ፤** በሽቀጣ ሽቀጥ መደብሩ ውስጥ ስልፍ ቆርጣችሁ ከፊት ለመግባት እንደማትሞክሩት ሁሉ፣ ብስክሌት እየጋለቡ ካሉ ሌሎች ሰዎችም ፊት ቆርጣችሁ ለመግባት አትሞክሩ።
- **ምሽት ላይ መብራቶችን ተጠቀሙ።** ብሩህ ወይም እንጸባራቂ የሆኑ አልባሳትን ልበሱ። እናንተ የምትሄዱበትን መንገድ ማየት ብቻም ሳይሆን ሌሎችም እናንተን ማየት መቻል አለባቸው።
- በሌላ አቅጣጫ እንድትጓዙ የሚያመለክቱ ምልክቶች ካልተቀመጡ በስተቀር ብስክሌቶችን **ትራፊክ በሚሄድበት አቅጣጫ** ብስክሌቱን ንዱ። ከሚከሰተው አደጋ አንጻር እራሳችሁን አደጋ ላይ መጣሉ ተገቢ አይደለም፤ ብስክሌቶችን ትክክል በሆነ እና በማያወዛግብ መልኩ ለመጋለብ ተጨማሪ ጊዜ ውሰዱ።



## በእግር የምትጓዙ ሰዎች



- መቆም ካስፈለጋችሁ ከጋራ መንገዱ ውጤ፤ መንገዱ ለሌሎች ክፍት እንዲሆን አድርጉ።

## የሕዝብ ትራንስፖርት የምትጠቀሙ ሰዎች



- ባቡሩ ወይም አውቶብሱ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከበሩ በመራቅ፣ ከኋላችሁ ላሉት ሰዎች ክፍተት ቦታ እንዲኖር አድርጉ።
- አውቶብሶች እና ባቡሮች ላይ ከመሳፈራችሁ በፊት ውስጥ ያሉት ሰዎች እንዲወርዱ መንገድ ልቀቁ። እነሱ ከወረዱ በኋላ ለመሳፈር ከበቁ በላይ ጊዜ ይኖራቸዋል።
- በአውቶብሱ የኋላ በር በኩል መውረድ፣ ጉዞውን ለሁሉም ተሳፋሪ ያፋጥናል!

# የሚታጠፉ ተሳቢዎች

ተሳቢዎች ወደ ቀኝ ለመታጠፍ ከምትገምቱት በላይ ክፍት ቦታ ያስፈልጋቸዋል።  
**ሁሉም ሰው** በቂ ክፍተት ሊሰጣቸው የሚገባ ሲሆን፣ **ብስክሌት የሚነዱ ሰዎችም**  
 ተሳቢዎችን በቀኝ በኩል አጥብበው ለማለፍ **ፈጽሞ** መሞከር የለባቸውም።

በውጭ በኩል ያለው የተሳቢው የፊት ጎማ መንገድ

በውስጥ በኩል ያለው የተሳቢው የፊት ጎማ መንገድ

ተሳቢዎች ወደ ቀኝ ለመታጠፍ ሲዘጋጁ በግራ በኩል ወዳለው መጓጓዣ መንገድ ሊገቡ ይችላሉ።

**ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች** በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ተሳቢን በቀኝ በኩል ለማለፍ **ፈጽሞ** መሞከር የለባቸውም።

**በእግር የሚጓዙ ሰዎች** ትላልቅ የጭነት መኪናዎች በሚታጠፉበት ጊዜያቶች ላይ ከመንገዱ ጠርዝ መራቅ አለባቸው። ሹፊሩ መታጠፊያውን በትክክል ካልገመተው የተሳቢው የኋላ ጎማዎች መንገዱ ጠርዝ ላይ ሊወጡ ይችላሉ።

ትላልቅ ተሽከርካሪዎችን ደኅንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለማሸከር ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ልትረዱ ይገባል። **ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች** ለአውቶብሶች፣ ለተሳቢዎች እና ለሌሎች ትላልቅ ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ የሚያስችል በቂ ቦታ መስጠት አለባቸው።

# በመስቀለኛ መንገድ ላይ መወሰድ ያለባቸው ጥንቃቄዎች

ለሰዎች ምቹ እንዲሆኑ ተደርገው የተሠሩ ከተሞች ለመራመድ እና ብስክሌት ለመጋለብ ምቹ፣ በእንቅስቃሴ ላይ የተሞሉ ናቸው። በመኖሪያ አካባቢዎች ሆነ በንግድ ድስትሪቢዩሽን ውስጥ የቆሙ መኪናዎች በመስቀለኛ መንገድ ላይ የሚኖራችሁን እይታ ሊጋርዱ ይችላሉ። እስተውሉ፡- በመስቀለኛ መንገድ ውስጥ ለማለፍ ከመሞከራችሁ በፊት ፍጥነታችሁን ቀንሱ እና ሁለቴ ያረጋግጡ።

**መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች**  
መስመሩን ሳያልፉ መቆም አለባቸው። መኪና የምታሸከረክሩ ሰዎች ብስክሌት እየነዳ ያለ ሰው እየቀረባችሁ እንደሆነ አድርጋችሁ ውሰዱ። ክፍት መሆኑን ማየት እስከምትችሉ ድረስ እንች በእንች በጥንቃቄ ወደፊት ፈቅቅ በሉ።

**ብስክሌት የሚነዳ ሰዎች**  
የሚያሸከረክረው ሰው እነሱን ሊያያቸው እንደማይችል አድርገው መንቀሳቀስ አለባቸው። **ብስክሌት የምትነዳ ሰዎች ፍጥነታችሁን ቀንሱ** እና ከአሸከርካሪው ጋር በዓይን ለመተያየት ሞክሩ።

**በእግር የሚጓዙ ሰዎች**  
በሚጠበቅባቸው እና በግልጽ በሚታዩባቸው የእግረኛ ማቋረጫ መንገዶች ላይ መሻገር አለባቸው። በእግር የምትጓዙ ሰዎች ከመሻገራችሁ በፊት ከሹፊሮች እና ብስክሌት ከሚነዱ ሰዎች ጋር **ዓይን ለዓይን ለመተያየት** ሞክሩ።

**መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች**  
ከእግረኛ ማቋረጫ መንገዱ አጠገብ ሞተር ሳያጠፉ ማቆም፣ ማቆም ወይም አቁሞ መሄድ ፈጽሞ የለባቸውም፤ ይህ ድርጊት ሕገ-ወጥ እና በመስቀለኛ መንገዶች ላይ ሰዎች ያላቸውን እይታ የሚጋርድ ድርጊት ነው።

ከፊት ለፊታችሁ **ብስክሌት እየነዳ ባለው ሰው** ላይ አተኩሩ። መስቀለኛ መንገዶች ላይ ብስክሌት ለሚነዳው ሰው በቂ ክፍተት ስጡት።

**መኪና የምታሸከረክሩ ሰዎች**  
**ሁልጊዜ** መኪናውን መኪና ለማቆም በተመደበው ቦታ ላይ አቁሙ።




# ለብስክሌቶች የተከለሉ መስቀለኛ መንገዶች

ለብስክሌቶች የተከለሉ መስቀለኛ መንገዶች ብስክሌት የሚነዱ ሰዎችን መከናወን ከሚያሻክሩ ሰዎች እንዲለዩ የሚያደርጉ ሲሆን፣ በእግር ለሚጓዙ ሰዎችም የመሻገሪያዎችን ርቀት ያሳጥራሉ። በተለይ መከናወን የሚያሻክሩ ሰዎች ወደ ቀኝ ሲታጠፉ፣ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎችን የተሻለ የሚያሳይ እይታ በማግኘት ይጠቀማሉ።



**ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች**  
መጠባበቂያ ክልሉ ውስጥ ቆመው መንገዱን ለማቋረጥ መጠበቅ አለባቸው። በተጨማሪም በተቃራኒው አቅጣጫ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ማለፍ እንዲችሉ ሌላኛውን የብስክሌት መንገድ አቅጣጫ ክፍት መተው አለባቸው።



**ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች በእግር እየተጓዙ** የመኪና እና የብስክሌት መንገዱን ለሚያቋርጡ ሰዎች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።



**መኪና የሚያሻክሩ ሰዎች** እግረኞች ደኅንነታችው ተጠብቆ መስቀለኛ መንገዱን መሻገር እንዲችሉ ማቆሚያ መስመሩን ሳያልፉ መቆም አለባቸው።

**መኪና የሚያሻክሩ ሰዎች** ወደ ቀኝ መታጠፍ ሲፈልጉ ብስክሌት ለሚነዱ ሰዎች እና ለእግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።

**ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች** ወደ አውቶብስ ማቆሚያው ለመድረስ የብስክሌት መንገዱን ለሚያቋርጡ እግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።

**እግረኞች** መንገድ እየተሻገሩ ወይም ወደ አውቶብስ ማቆሚያው እየተራመዱ ካልሆነ በስተቀር የብስክሌት መንገዱ ላይ መራመድ የለባቸውም።

**እግረኞች** ወደ አውቶብስ ማቆሚያው ሲራመዱ ለእግረኛ የተመደቡትን ማቋረጫ መንገዶች መጠቀም አለባቸው። ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ለእግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።



# የጋራ መንገድ ሥነ-ምግባር

የጋራ መንገዶችን የተለያዩ ሰዎች በተለያዩ መንገዶች ይጠቀሙባቸዋል። መንገዱን እንዴት መጋራት እንደሚቻሉ የሚገልጹትን እነኚህን መመሪያዎች በመከተል ጉዟችሁን አስደሳች አድርጉ!

**ሁሉም ሰው የመንገዱን ቀኝ ይዞ መሄድ አለበት።**

**በግራ በኩል** በማለፍ በቦታው መኖራችሁን ያሳውቁ። አልፋችሁ ከመሄዳችሁ በፊት፣ ከኋላችሁ ምን እንዳለ ተመልከቱ።

በግራ በኩል!

ውሻችሁን **በማስሪያ** አስረው ያቆዩ።

**አልፋችሁ ሰትሄዱ** ፍጥነት ቀንሱ፣ **ማስጠንቀቂያ** ሰጡ።

እባካችሁ ቆሞ ለማውራት ከመንገዱ ውጪ ሁኑ።

የጀር ማዳመጫዎችን ጀሯችሁ ውስጥ አድርጋችሁ ስትሮጡ፣ እካባቢያችሁን በንቃት ተከታተሉ። አልፋችሁ ከመሄዳችሁ በፊት፣ ከኋላችሁ ምን እንዳለ ተመልከቱ።

በዝቅተኛ ፍጥነት የምትንቀሳቀሱ ሰዎች የመንገዱን ቀኝ ይዛችሁ ተጓዙ። ጨለማ ሲሆን መብራቶችን ተጠቀሙ።

ጨለማ ሲሆን መብራት በጭንቅላታችሁ ላይ አድርጉ።

# ሌሎች ሰዎችን አክብሩ

ትሑት እና ትዕግሥተኛ ሰው ሆኑ። ሁላችንም ደኅንነታችን ተጠብቆ ወደምንሄድበት ቦታ ልንደርስ ይገባናል።

## መኪና የምታሸከረክሩ ሰዎች



- ብስክሌት በሚነዱ ሰዎች እና በእግረኞች ላይ ያለአግባብ ጥሩምባ አታጨሁ። በጣም የሚጮህ እና ሥነ-ምግባር የጎደለው ድርጊት ነው።
- መብራቱ ወደ አረንጓዴ ሲለወጥ ትዕግሥት አሳዩ፤ መሄድ ከመጀመሪያውም በፊት ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች እና እግረኞች ከመስቀለኛ መንገዱ እስከሚወጡ ድረስ ጠብቋቸው።
- ዝናብ ሲዘንብ የሚታቆሩ የውኃ ኩሬዎች መኖር አለመኖራቸውን አስተውሉ። በእግር በሚጓዝ፣ ብስክሌት በሚነዱ ወይም በአውቶብስ በሚጓዝ ሰው ላይ ውሀ ላለመርጨት ፍጥነታችሁን ቀንሱ።

## ብስክሌት የምትነዱ ሰዎች



- እግረኞችን በማስቀደም ቅድሚያ የመሰጠት መብታቸውን አክብሩ።
- በምታልፉበት ጊዜ እንቅስቃሴያችሁን አሳውቁ። "በግራችሁ በኩል"፣ "እያለፍኩ ነው" ብላችሁ ተናገሩ ወይም ደውልላችሁን ደውሉ።
- ሌሎች ሰዎች ብስክሌት መጋለቢያ ቦታ መተው አለባችሁ፤ መንገዱን አታጨናንቁት!
- በጋራ መንገዶች እና ጎዳናዎች ላይ በተገቢው ፍጥነት ብስክሌታችሁን ንዱ። ሌሎች ሰዎችን ስትጠጉ ፍጥነት ቀንሱ።
- በእግረኛ መንገዶች ላይ ብስክሌት መንዳት ሕጋዊ በሆነበት ቦታ፣ ብስክሌት ለመንዳት ከመረጣችሁ ብስክሌታችሁን በእርምጃ ፍጥነት መንዳት ወይም ለእግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለባችሁ።

## በእግር የምትጓዙ ሰዎች



- የመንገድ መብራት ጥሳቻህ መሻገር የለባቸውም።
- የጋራ መንገድ ስትጠቀሙ ውሾቻችሁን በአጭር ማሰሪያ እስሯቸው።
- ልጆች የጋራ መንገድ ላይ ሲሄዱ በቀኝ በኩል መሆናቸውን አረጋግጡ።


## የሕዝብ ትራንስፖርት የምትጠቀሙ ሰዎች




- የሰልክ ጥሪዎችን እና ንግግሮችን ድምጽ ቀንሳችሁ አድርጉ።
- መዘቃ እያዳመጣችሁ ነው? የጀሮ ማዳመጫዎችን ተጠቀሙ።
- ቦርሳዎቻችሁን ከአጠገባችሁ ያለ ወንበር ላይ አታሰቀምጡ።

# የብስክሌት መንገድ ክፍል ሥነ-ምግባር

የብስክሌት መንገድ ክፍሎች መስቀለኛ መንገዶች ላይ የተሠሩት፣ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ደኅንነታቸው ተጠብቆ መታጠፍ እንዲችሉ ነው። የብስክሌት መንገድ ክፍሎች በአግባቡ ጥቅም ላይ ሲውሉ፣ መስቀለኛ መንገዶች ላይ የሁሉም ሰው ደኅንነት በተሻለ መንገድ እንዲጠበቅ ይረዳሉ። ወደ ቀይ መብራት ሲጠጉ፣ እነዚህን መመሪያዎች በመከተል የብስክሌት መንገድ ክፍሎች ላይ የሚፈጠር አላሰፈላጊ ብስጭት እና ግራ መጋባትን ማስቀረት ይችላሉ።






**ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች፣ በአግር የሚጓዙ ሰዎች** መንገድ እንዲሻገሩ፣ የአግረኛ ማቋረጫ መንገድ ጋር ሲደርሱ ሁልጊዜም ማቆም አለባቸው።



**ብስክሌት የሚነዱ** ወደ ግራ የሚታጠፉ ሰዎች የብስክሌት መንገድ ክፍሉ ግራ ጎን ላይ መሆን አለባቸው። የመታጠፋችሁን ምልክት እሳይታችሁ መብራቱ አረንጓዴ እስኪሆን ድረስ ጠብቁ።

**ቀጥታ የሚሄዱ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች** በእስታገርድ ቅርጽ ተሰልፈው መብራቱ አረንጓዴ እስኪሆን መጠበቅ አለባቸው።



**መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች** የብስክሌት መንገድ ክፍሉን ሳያልፉ አቁመው (ባዶ ቢሆንም እንኳን)፣ መብራቱ አረንጓዴ እስኪሆን ድረስ መጠበቅ አለባቸው።



# ከመታጠፋችሁ በፊት አረጋግጡ




ከመታጠፋችሁ በፊት መስታወቶቻችሁን ማየት እና በደንብ የማይታዩዎቻችሁ ቦታዎችን በተደጋጋሚ መመልከት አስፈላጊ ነው። የሚታጠፉ ሰዎች በመስቀለኛ መንገዱ ቀጥታ ብስክሌት እየነዱ ለሚያልፉ ሰዎች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።

መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች ወደ መስቀለኛ መንገድ ሲጠጉ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ላይ ማተኮር አለባቸው። መኪና የምታሸከረክሩ ሰዎች ከመታጠፋችሁ በፊት ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች እስኪያልፉ ድረስ ጠብቋቸው። ትዕግሥተኛ ሁኔታ ብስክሌት የሚነዱ ሰው ለመቅደም አትሞክሩ።


መስቀለኛ መንገድ ላይ የሚታጠፉ ተሽከርካሪዎችን ለማለፍ የመሃል መስመሮቹን አታቋርጡ። አደገኛ እና ሕገ-ወጥ ድርጊት ነው።

በመስቀለኛ መንገድ ብስክሌት እየነዱ ስታልፉ ትሕትናን አሳዩ። መኪና የሚያሸከረክሩ ሰውን በፍጥነት ቀድማችሁ ለማለፍ አትሞክሩ። ግጭት የመፈጠር ዕድሉ እንዲቀንስ፣ ደግንነት በሚጠብቅ ፍጥነት ተጓዙ።

ንቁ በመሆን መኪና የሚያሸከረክሩ ሰዎች የሚታጠፉበትን ጊዜ አስቀድማችሁ ገምቱ። መስቀለኛ መንገዶች ላይ ለተሽከርካሪዎች በቂ ክፍት ቦታ ሰጡ። ሹፊሮች እናንተ ስትጠጉ ለማየት ሊቸገሩ ይችላሉ።



አመሰግናለሁ በሌ። ትንሽ ምስጋና ብዙ ትርፍ አለው!













# የ CAMBRIDGE የመረጃ ምንጮች

## ስልክ ለመደወል

- የድንገተኛ አደጋ ጊዜ ስልክ ቁጥር . . . . . 9-1-1
- ድንገተኛ አደጋ ላልሆነ ጉዳይ የፖሊስ ስልክ ቁጥር . . . . . 617-349-3300
- Community Development Department . . . . . 617-349-4600  
(የማኅበረሰብ ልማት መምሪያ ስልክ ቁጥር)
- Traffic, Parking & Transportation Department . . . . . 617-349-4700  
(የትራፊክ፣ የፓርኪንግ እና የትራንስፖርት አገልግሎት መምሪያ ስልክ ቁጥር)
- Department of Public Works . . . . . 617-349-4800  
(የመንግሥት ሥራ መምሪያ ስልክ ቁጥር)
- Department of Conservation and Recreation . . . . . 617-626-1250  
(DCR፣ የተፈጥሮ ጥበቃ እና መዝናኛ መምሪያ ስልክ ቁጥር)
- MassDOT (Department of Transportation)፣ . . . . . 77-MA-DOT-GOV  
(የትራንስፖርት አገልግሎቶች መምሪያ ስልክ ቁጥር)
- MBTA . . . . . 617-222-3200  
(የ Massachusetts ቤይ ትራንስፖርት ባለ-ሥልጣን ስልክ ቁጥር)



## ሪፖርት ለማስገባት

ከዚህ በታች የተጠቀሱትን ጉዳዮች ሪፖርት ለማድረግ **Commonwealth Connect App** መተግበሪያን ወይም **አንተርኔት ላይ የሚገኘውን** ቅጽ ይጠቀሙ፡-

- የመንገድ እንከን ወይም ጉድጓድን ሪፖርት ለማድረግ
- የአግረኛ መንገድ እንከን ሪፖርት ለማድረግ
- የመንገድ መብራት እንከን ሪፖርት ለማድረግ
- የተጣለ ብስክሌት ሪፖርት ለማድረግ
- የብስክሌት ማቆሚያ ቦታ እንዲሠራ ጥያቄ ለማቅረብ
- የተበላሽ የብስክሌት ማቆሚያ ሪፖርት ለማድረግ
- ታስኪን በተመለከተ ቅሬታ ለማቅረብ
- የትራፊክ መንገድ አመላካች ምልክትን በተመለከተ ቅሬታ ለማቅረብ
- የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክትን በተመለከተ ቅሬታ ለማቅረብ



[www.commonwealthconnect.io](http://www.commonwealthconnect.io)

የብስክሌት መንገድ ላይ የቆመን ተሽከርካሪ ሪፖርት ለማድረግ **617-349-3300** ወይም **617-349-4700** ላይ ይደውሉ፡-

## የበለጠ መረጃ ለማግኘት

የ Massachusetts የብስክሌት ሕጎች፡-  
[malegislature.gov/Laws/GeneralLaws](http://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws)  
ክፍል I፣ ርዕስ XIV፣ ምዕራፍ 85፣ ክፍል 11B

የ Cambridge የትራፊክ ደንቦች፡-  
[cambridgema.gov/traffic/aboutus/trafficregulations](http://cambridgema.gov/traffic/aboutus/trafficregulations)

Cambridge ውስጥ ብስክሌት መንዳት፡-  
[cambridgema.gov/bikes](http://cambridgema.gov/bikes)

ለንግድ ሥራዎች የተመደቡ ዲስትሪክቶች፡-  
[cambridgema.gov/CDD/factsandmaps/mapgalleries/transportation](http://cambridgema.gov/CDD/factsandmaps/mapgalleries/transportation)

የ Cambridge የብስክሌት WikiMap  
[cambridgema.gov/CDD/Transportation/bikesincambridge/bicyclewikimap](http://cambridgema.gov/CDD/Transportation/bikesincambridge/bicyclewikimap)

Vision Zero፡-  
[cambridgema.gov/visionzero](http://cambridgema.gov/visionzero)

Cambridge ውስጥ በአግር መጓዣ፡-  
[cambridgema.gov/CDD/Transportation/gettingaroundcambridge/byfoot](http://cambridgema.gov/CDD/Transportation/gettingaroundcambridge/byfoot)

MBTA፡-  
[mbta.com](http://mbta.com)

Bluebikes፡-  
[bluebikes.com](http://bluebikes.com)

